

በጀርመን የገባውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በተመለከተ ያለው ቴክኒካዊና ተቋማዊ ልምድና አስተያየት - ክፍል 10

ለተከበራቹህ ወገኖች

ሁለተኛው ዙር ሙሉ ሎክ ዳውን

የኮሮና ልምድ ከጀርመን - የ2ኛ ማዕበል ሙሉ በሙሉ ሎክዳውን

13.12.2020

ሁኔታዎች በቅፅበት በመቀያየራቸው ከአለፈው በመቀጠል ስለ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ 2ኛ ማዕበል የተወሰነውን ሎክዳውን የያዘውን ክፍል አስርን አቀርባለሁ።

በዛሬው ዕለት ቻንስለር አንጌላ ሜርክል ከፌዴራል መንግስታት ርዕሰ መስተዳድሮች ጋር በመመካከር ከዚህ በፊት በ9ኛው ገለፃ እንዳስቀመጥኩት የነበርውን ግማሽ ሎክ ዳውን በመቀየር ከታህሳስ 16 እስከ ጥር 10 ቀን 2021 በጀርመን የሚቆይ ሙሉ በሙሉ ሎክዳውን ጥለዋል።

የሮበርት ኮህ ኢንስቲትዩት እንደዘገበው በየቀኑ 24 ሰዓታት ውስጥ ወደ ከ20ሺ በቫይረሱ ሰዎች የሚያዙ ሲሆን እና ይህም በተመሳሳይ የናሙና ምርመራ መጠን ከአለፉት ጊዜያቶች ምንም መሻሻል አላሳየም። በአውሮፓም ሆነ በጀርመን ሁኔታው በጣም እየከባደ የመጣ ነው። ጀርመን ላይ እስካሁን ከ1.3 ሚሊዮን በላይ በወረርሽኝ ሲያዙ፣ ከ950ሺ በላይ አገግመዋል። ከ22 ሺ በላይ ህይወታቸው አልፏል። አሁን በህዳር/ታህሳስ ወቅት በአረጋውያን እና በእንክብካቤ መስጫ ቤቶች ውስጥ በወረርሽኞች የተያዙት በእጥፍ ጨምሯል። ቫይረሱ በአጠቃላይ ህዝብ ውስጥ እና በአደጋ ተጋላጭ ቡድኖች ውስጥም በፍጥነት በመሰራጨት ይገኛል። ከዚህ በመነሳት ከላይ የተጠቀሰው እርምጃ በአስቀድሞ መከላከያ እቅድ መሰረት ተወስኗል።

1. የዕለታዊ ፍጆታ ጅምላ ሻጮች እና ቸርቻሪዎች፣

የዕለታዊ ፍጆታ ከሚሸፍኑ በስተቀር ሁሉም ሰቆች፣ ገበያ ቦታዎች ከታህሳስ 16 እስከ ጥር 10 2021 ድረስ ይዘጋሉ። የገና ስጦታ መግዛት ያለበት ሰው እስከ መጨረሻ ረቡዕ ድረስ መፍጠን ይኖርበታል። ይህ እገዳ የማይመለከታቸው የምግብ ቸርቻሪዎችን፣ ሳምንታዊ ገበያን እና አካፋፍቶች፣ ሸቀጣሽቀጦችን፣ የፖስታ እና የእቃ የመሰብሰብ እና የማድረስ አገልግሎቶችን፣ የመጠጥ ገበያዎችን፣ የጤና ምግብ መደብሮች እና ፋርማሲዎችን ነው። በአለፈው የተላለፈው የሆቴሎች እና ሪስቶራንቶች መዘጋት ይቀጥላል።

2. ትምህርት ቤቶች እና መዋለ ሕጻናት፣

በዚህ ጊዜም ትምህርት ቤቶች እና መዋለ ሕጻናት ይዘጋሉ። የመቀራረብ ገደቦች ተፈጻሚ ይሆናሉ። ልጆች በተቻለ ሁሉ በቤት ውስጥ ትምህርት መከታተል አለባቸው። ጀርመን አገር አንድ ሰው በአካል ተገኝቶ ትምህርትን የመከታተል ግዴታ በድጋሜ ለጊዜው የተነሳ ሲሆን አስቸኳይ የርቀት ትምህርትን ይመከራል። ወላጆች በተጠቀሰው ጊዜ ልጆቻቸውን ከቤት ሆነው ለመንከባከብ የደሞዝ፣ ክፍያ የማይቀይርበት ፈቃድ መውሰድ እንዲችሉ ተጨማሪ ዕድሎች ይፈጠራሉ።

3. የገና ቀናት አካባቢ፣

ከታህሳስ 24 እስከ 26 ባለው የገና ቀናት ውስጥ ከ“የቅርብ የቤተሰብ አባላት” ከአራት ሰዎች ጋር በተጨማሪም እስከ 14 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ጨምሮ መገናኘት ይፈቀዳል። ይህም በጣም የቅርብ የቤተሰብ ማለት የትዳር አጋሮች እና ሳይጋቡም በአንድ ቤት የሚኖሩ ጥንዶች እንዲሁም የቅርብ ዘመድ እና የቤተሰብ አባሎቻቸውን ያጠቃልላል። በውሳኔ ሃሳቡ መሠረት ከሁለት ቤተሰቦች በላይ ወይም እድሜያቸው ከ14ዓመት በላይ የሆኑ አምስት ሰዎች አብረው የሚደርጉት መሰብሰብም ይፈቀዳል።

4. የዘመን መለወጫ ዋዜማ እና የአዲስ ዓመት ዋዜማ

የዘመን መለወጫ ዋዜማ እና የአዲስ ዓመት ዋዜማ በአገር አቀፍ ደረጃ በመሰባሰብ ማክበር የታገዱ ናቸው። በአደባባይ ቦታዎች ላይ ርቶቶች የሚተኩሱበት ቦታዎች በማዘጋጃ ቤቶች የሚወሰኑት ብቻ ይሆናል። የርቶቶች ሽያጮች በአጠቃላይ በዚህ ዓመት የተከለከሉ ናቸው።

5. የአልኮል መጠጥ

ከታህሳስ 16 እስከ ጥር 10 በአደባባይ አልኮል መጠጣት ክልክል ነው። ይህንን የሚጥስ ይቀጣሉ።

6. የእምነት ቦታዎች

በአብያተ-ክርስቲያናት፣ በምኩራቦች እና በመስጊዶች እንዲሁም በሌሎች የሃይማኖት ማህበራት አገልግሎቶች የሚፈቀዱት የ1.5 ሜትር ርቀት መተግበር ከቻሉ ብቻ ነው። የአፍ እና የአፍንጫ መከላከያ ማድረግ ግዴታ ሲሆን፣ በእነዚህ ስነስርዓቶች ላይ የጋራ መዘመሮች የተከለከሉ ናቸው። ተሳታፊዎችም አስቀድመው መመዝገብ አለባቸው።

7. ለቤተ አረጋውያን

ለቤተ አረጋውያን የጋራ መኖሪያ ቤቶች የሚሰሩ እና ተንቀሳቃሽ የህክምና ሰራተኞች በሳምንት ብዙ ጊዜ የግዴታ የናሙና ምርመራ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የበሽታው መጠን እየጨመረ በሄደባቸው ቦታዎችም ጎብኝዎች አዲስ የኮሮና ኔገቲቭ ናሙና ማቅረብ አለባቸው።

8. የመዋቢያ ስቱዲዮዎችን እና የመታሻ ቤቶች፣

የግል እንክብካቤ የሚሰጡ ይዘጋሉ። እነዚህም የፀጉር አስተካካዮች ፣ የመዋቢያ ስቱዲዮዎች ፣ የጤና መታሻ ቤቶች እና የንቅሳት ስቱዲዮዎች ይገኙበታል። እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ሕክምናዎች ማለትም የፊዚዮቴራፒ፣ የኤርጎ እና ሎግቴራፒ እንዲሁም የእግር እንክብካቤ ሊፈቀድላቸው ይችላል።

9. ኢኮኖሚያዊ ድጎማ እና ክትባት፣

የኮሮና ቀውስ ኢኮኖሚን ከፋኛ ቢመታውም እ.ኤ.አ. በ 2020 የመጀመሪያ አጋማሽ ከነበረው ከባድ ውድቀት በኋላ የጀርመን ኢኮኖሚ የወረርሽኝ ከሚያስከትለው ውጤት በተሻለ እየተቋቋመ የመጣው ይመስላል። በሎክ ዳውን ለተጎዱ ኩባንያዎች፣ ተቋማት የኢኮኖሚ ድጋፍ እጭይታ ይደረግላቸዋል። “መሽጋገሪያ እርዳታ 3” ከዚህ በፊት 200,000 ዩሮ የነበረው እስከ 500,000 ዩሮ ከፍ ብሏል። ከፍተኛው መጠን በቀጥታ እና በተዘዋዋሪ ስራቸውን በመዘጋት ለሚጎዱ ተቋማት የታሰብ ነው። በአሁን ሰዓት የተዘጋጀው ክትባት እስከ 29 ታህሳስ 2020 ፈቃድ እንደሚያገኝ ይጠበቃል። ባዮንቴክ የሚባለው ኩባንያ ያዘጋጀው ክትባቱን በቅርቡ ማቅረብ ይጀመራል። የባዮንቴክ ባልቤት እና መሪ ሳይንቲስት ከቱርክ ወደ ጀርመን በልጅነት የመጡና እና ለተሳልጦ መኖር ትልቅ ተምሳሌት የሆኑ ናቸው። ለመከተቢያ የሚሆኑ ቦታዎች በየስቴቶቹ እየተዘጋጁ ነው። ለምሳሌ በርሊን ወስጥ ወደ 15 መከተቢያ ቦታዎች ላይ ዝግጅት እየተደረገ ነው።

ለመደምደሚያ በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ስርጭቱ ቢቀንስም፣ ህግ እና ደንብ ማስከብር ላይ ብትገኝም ብዙ የሚታዩ መዘናጋቶች ለምሳሌ ያለ አፍንጫ እና አፍ መከላከያ በማስ የሚደርጉ እንቅስቃሴዎች እና ስብስቦች ይታያሉ። እንደ ጀርመን አብዝቶ እንዳይመለስ መጠንቀቅ ያስፈልጋል።

መልካም የፈርንጆች ገና እና የአዲስ አመት እንዲሁም ሰላም እና መርጋታትን እመኛለሁ።

ዶ/ር ፀጋዬ ደግነህ ጉግሳ
በርሊን ታህሳስ ፬ ፪ሺ፩፻ ግ.ም. (Berlin, 13th December, 2020)